









(uten bilder)

 Ursula Natula
 Vusi Malindi
 Mezemir Girma
 amharisk
 nivå 2



0-43

Barnebøker for Norge

barnebok.no

0-43



Skrevet av: Ursula Natula
 Illustrert av: Vusi Malindi
 Oversatt av: Mezemir Girma

Denne fortellingen kommer fra African Storybook (africanstorybook.org) og er videreformidlet av Barnebøker for Norge (barnebok.no), som tilbyr barnebøker på mange språk som snakkes i Norge.


Dette verket er lisensiert under en Creative Commons
 Navngivelse 4.0 Internasjonal Lisens.
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no>




መንደሬ ብዙ ችግር ነበረባት። ውሃ ከቦኖ
ለመቅዳት ረጅም ሰልፍ እንሰለፍ ነበር።


፡፡ጋሀላ

ቂሁሠላሂ ሁጫፊ ለለሠሁጌፊ ቋፊሁ ቋፊሁሂሀ






ሌባ ፍራቻ ቤቶቻችንን በጊዜ እንዘጋ ነበር።




ሁላችንም በአንድ ድምጽ <<ህይወታችንን መቀየር ይኖርብናል>> በማለት ጮህን። ከዚያ ቀን ጀምረን ችግሮቻችንን ለመፍታት አብረን እንሰራ ጀመር።

ገጽ ላይ ለሚገኙት ሰነድ ማረጋገጫ ማድረግ



የሰነድ ማረጋገጫ ማድረግ ለማድረግ ማድረግ






ወጣት ሴቶች በሌሎች መንደሮች ውስጥ
በሰራተኝነት ያገለግሉ ነበር።





አንዲት ሴትዮም «ሴቶቹ ከኔ ጋር እህል መዝራት
ላይ መሰማራት ይችላሉ» አሉ።

::ጋሀሊ ላሌላገገ ጽህ ነጩ ውሀሀ ጩጩ ቋላላ
፤ላውሀ ኃዘገላ ኃጾሀገሀ ቋጸላ ቋጸገወ ቋሁጩ




::ገገገገ ላላ <<ባላገገላ ቋጸገጩ ጸላ>> ጩጩ
ቋጩ ቋጩ ቋጩሀገ ውሀውቋገ ጽህ ጽገጩ






ነፋስ በነፈስ ቁጥር ቆሻሻ ወረቀት በየአጥሩና በየዛፉ ላይ ይንጠለጠል ነበር።




አባቴ ተነስቶ <<እነዚህን ችግሮቻችንን ለመፍታት በጋራ መስራት ይኖርብናል>> አለ።

፡፡ጋሀላ ውቅደጋቆጆ
ቆላግሁ ሃሠተፊ ቶሃጅሊ ቆቆረህሀ ረቋሪህ




፡፡ጋወጃ ሠጠኛ
ውሠጠቀተ ጋህ ጃዘ ቂሃቶ ጃረሃህ ቋሪህ





አንድ ቀን ውሃው ቆመና የውሃ መያዣዎቻችን ባዶ
ቀሩ።



አባቴ ሰዎች በመንደር ስብሰባ ላይ እንዲገኙ
ለመቀስቀስ ከቤት ቤት ዞረ።